

የ Unison የቅድሚያ ግምገማ እና ዕቅድ አገልግሎት

የመገኛ አድራሻዎች

Seddon ጽ/ቤት

112-122 Victoria Street, Seddon
(corner Victoria & Buckley Streets)

P 03 9689 2777

ክፍት የሚሆንባቸው ሰዓታት፡ ከ 9am እስከ 5pm፣
ከሰኞ እስከ አርብ (በህዝባዊ በዓላት ዝግ ነው)

Werribee ጽ/ቤት


Level 1, 1-13 Watton Street, Werribee

P 03 9216 0300

ክፍት የሚሆንባቸው ሰዓታት፡ ከ 9am እስከ 5pm፣
ከሰኞ እስከ አርብ (በህዝባዊ በዓላት ዝግ ነው)

ድረ ገጽ

www.unison.org.au



የአስተርጓሚ አገልግሎቶች ይገኛሉ
ከአስተርጓሚ ድጋፍ የሚፈልጉ ከሆነ፣
እባክዎን ያሳውቁን እና ልናመቻች
እንችላለን።

አግኙን

በምንሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ ሁሉንም አይነት ግብረ
መልሶች በደስታ እንቀበላለን። በመስመር ላይ፣ በአካል
በመቅረብ፣ በጽሑፍ ወይም በስልክ እኛን በማግኘት
ግብረ መልስ ማቅረብ ይችላሉ። የመገኛ አድራሻዎቻችን
ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።

በመስመር ላይ

www.unison.org.au

በአካል በመቅረብ

በቢሮዎቻችን ቀጠሮዎች ከሰኞ
እስከ አርብ ከ 9am እስከ 5pm ድረስ
(የህዝብ በዓላትን ሳይጨምር) መያዝ ይቻላል።

በጽሑፍ ወይም በስልክ

የአካባቢዎን ጽ/ቤት ያነጋግሩ

የተሟላ የስልክ ቁጥሮች እና የአድራሻዎች ዝርዝር በድረ
ገጻችን ላይ ይገኛል።

ዋና መስሪያ ቤት

ፖ.ሰ.ቁ 12145 A'Beckett St
Melbourne 8006

P 03 9349 0250



የቤት እጦት አገልግሎቶች

የሚበለጽጉ
ማህበረሰቦች

የ Unison የቅድሚያ ግምገማ እና ዕቅድ አገልግሎት

የ Unison የቅድሚያ ግምገማ እና ዕቅድ (IAP) አገልግሎት በ Moonee Valley፣ Maribyrnong፣ Hobsons Bay፣ Wyndham፣ እና በ Melbourne ከተማ ሰሜን እና ምዕራባዊ አካባቢዎች ለሚገኙ የመኖሪያ ቤት አልባ ወይም ቤታቸውን የማጣት አደጋ ለተጋረጡባቸው ሰዎች አገልግሎቶችን እንዲሰጥ በጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ የገንዘብ ድጋፍ ይደረግለታል።

የ IAP አገልግሎት ሰዎች የሚከተሉትን እንዲያገኙ ለማግኘት የግምገማ፣ የሪፈራል፣ የተሟላችነት እና የገንዘብ ድጋፍ ያቀርባል።

- የቀውስ ጊዜ እና የሽግግር መኖሪያ ቤት
- የድጋፍ አገልግሎቶች
- የግል ኪራይ
- የሕዝብ መኖሪያ ቤት
- የማህበረሰብ መኖሪያ ቤት

ከ IAP አገልግሎት እርዳታ ማግኘት የምችለው እንዴት ነው?

በ 112-122 Victoria Street ወደ ሚገኘው የ Seddon ጽ/ቤታችን መምጣት ወይም በስልክ ቁጥር 03 9689 2777 መደወል ይችላሉ።

በ Wyndham ክልል የሚኖሩ ሰዎች በ Werribee፣ Level 1, 1-13 Watton Street ወደ ሚገኘው ጽ/ቤታችን መምጣት ወይም በስልክ ቁጥር 03 9216 0300 መደወል ይችላሉ።

የገንዘብ ድጋፍ

የ IAP አገልግሎት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች መኖሪያ እንዲመሰርቱ ወይም እንዲያገኙ ለማግኘት የሚውል ውስን የመኖሪያ ቤት ማቋቋሚያ ፈንድ (HEF) አለው። በ HEF ላይ የብቁነት ምዘና ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን በአጠቃላይ ለአንድ-ጊዜ የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ ነው።

የ Unison የግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር (Private Rental Access Program)

Unison በ Moonee Valley፣ Maribyrnong፣ Hobsons Bay፣ Wyndham፣ እና በ Melbourne ከተማ ሰሜን እና ምዕራባዊ አካባቢዎች የግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር እንዲያቀርብ በጤና እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ የገንዘብ ድጋፍ ይደረግለታል።

የግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር በ IAP ቡድን በሚቀርቡ አገልግሎቶች ላይ የሚገነባ ሲሆን ሰዎች የግል ኪራይ መኖሪያ ቤቶችን እንዲያገኙ እና ይዘው እንዲቆዩ ለማግኘት ይሰራል። ይህም ከሪል እስቴት ኤጀንቶች ጋር ግንኙነቶችን በማዳበር እና ተለዋዋጭ የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሶችን በማከፋፈል ከግብ ይደርሳል።

የግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር በሚሸፍነው አካባቢ ከግል የኪራይ መኖሪያ መባረርን መከላከል ላይም እንዲሁ ትኩረት አለው።

ከግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር እርዳታ ማግኘት የምችለው እንዴት ነው?

እባክዎን የግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር ቡድንን በስልክ ቁጥር 03 9396 1667 ደውለው ያናግሩ።

ከመደበኛ የሥራ ሰዓታት በኋላ ያለ እርዳታ

የመኖሪያ ቤት አልባ ወይም ቤትዎን የማጣት አደጋ ካለብዎት፣ ጽ/ቤታችን ዝግ በሚሆንበት ጊዜም ቢሆን እገዛ ሊያገኙ ይችላሉ።

ከመደበኛ የሥራ ሰዓታት በኋላ ላለ እርዳታ

P 1800 825 955 (ነፃ ጥሪ፣ 24/7 ክፍት ነው)

ከመደበኛ የሥራ ሰዓታት በኋላ ሲደውሉ፣ በ St Kilda ካለው የ Salvation Army Crisis Support Services ጋር ይገናኛሉ።

safe steps Family Violence Response Centre

P 1800 015 188 (ነፃ ጥሪ፣ 24/7 ክፍት ነው)

የቤተሰብ ሁከት እያጋጠማት ያለች ሴት የቤተሰብ ሁከት ድጋፍ አገልግሎቶች፣ ሕጋዊ መብቶች እና የመኖሪያ አማራጮችን ለተመለከቱ መረጃዎች በቀን ለ 24 ሰዓታት በሳምንት ለ 7 ቀናት በመደወል በሚስጥር ከሌላ ሴት ጋር መነጋገር ትችላለች።

ማስፈራሪያ ከደረሰዎ ወይም ለራስዎ፣ ለልጅዎ ወይም የቤተሰብ አባል የሚፈሩ ከሆነ - ወደ **000** ይደውሉ።

Frontyard Youth Support Services

P 1800 800 531 (ነፃ ጥሪ)

ወይም ወደ 19 King Street፣ Melbourne CBD ብቅ ይበሉ። (በሳምንቱ የስራ ቀናት ከ 9am - 8pm፣ ቅዳሜና እሁድ ከ 10am - 6pm)

Frontyard ከ 16 እስከ 24 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ ለሚገኙ የመኖሪያ ቤት አልባ ወይም ቤታቸውን የማጣት አደጋ የተጋረጡባቸው ወጣቶች በርካታ አገልግሎቶችን ያቀርባል።